



በኢትዮጵያ በህዝቦች መካከል ግጭት መፍጠር የመንግስታዊ ሽብርተኝነት ተግባር ነው!

ወቅታዊውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ በተመለከተ ከአፋር ነጻነት ግንባር ፓርቲና ከአሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ የጋራ መግለጫ

ኢትዮጵያን እየገዛ ያለው የሕወሃት/ኢሕአዴግ ስርዓት ፍጻሜው የተቃረበውን አገዛዙን እስተስፋሰ ለማቆየት የተለያዩ ከንቱ ጥረቶችን ተያይዟል። ህዝቦች ለነጻነትና ለዲሞክራሲ እያካሄዱ ባሉት ተግል መስረቱ የተነቀነቀውን የቡድኑን የበላይነት የማስጠበቅ ስርዓት መልሶ እንዲያንሰራራ ለማድረግ የተቻለለትን ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛል።

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከለላ የስርዓቱ የታጠቁ ሃይሎች ንጹሃን ዜጎችን መግደል፣ አፍነው መሰወርና ለከፋ ሰቆቃ መዳረጋቸውን ቀጥለዋል። ይህ አምባገነን ቡድን የህዝቦችን የትኩረት አቅጣጫ ሃገሪቷን እያመሰቃቀለ ካለው ቀውስ ለማስቀየርና ህዝቦችን በአገዛዙ ላይ ያለማቋረጥ እያካሄዱት ካለው ተቃውሞና ፍልሚያ ለመግታት በማለም ለዘመናት በሰላም፣ በመከባበርና በመፈቃቀር አብረው በኖሩ ህዝቦች መካከል የመጠራጠርና የጥላቻ መርዝ ለመርጨት እየሰራ ነው።

በዚህም የሕወሃት/ኢሕአዴግ ቡድን በአሮሞና በአጋዴን-ሶማሌ ህዝቦች መካከል የፈጠረው ግጭት የአያሌ ዜጎችን ህይወት መቅጠፍና ከሁለቱም ወገን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቀይላቸው መፈናቀላቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ስርዓቱ ይህን መሰል ጥፋት በህዝቦች ላይ ፈጽሟል። ይህን እኩይ ዓላማውን አሁንም በመቀጠል በየዕለቱ የሰብዓዊ ወንጀል እየፈጸመ ነው።

የአፋር ነጻነት ግንባር ፓርቲና የአሮሞ ነጻነት ግንባር የኢሕአዴግ ሃይሎች እራሳቸውን በመደበኛ በምስራቅና ሰሜን-ምስራቅ የአሮሚያና የአፋር ክልል አዋሳኝ ድንበር ላይ በሰላማዊ መንገድ ኑሮአቸውን ሲመሩ በነበሩ ሲቪሎች ላይ በሁለቱም ወገን ጥቃት ሊያደርሱ መሞከራቸውን አረጋግጠዋል። ይህ ሰሞኑን የተፈጸመውና በአካባቢው ነዋሪዎች የተረጋገጠው የወያኔ/ኢሕአዴግ ድርጊት ስርዓቱ በመላው ሃገሪቷ ስርዓቱ ብሄሮችና ብሄረሰቦችን ለማናቆር ሲፈጸመው የነበረው ተመሳሳይ ድራማ መሆኑ ግልጽ ነው።

ኢትዮጵያን እየገዛ ያለው ስርዓት በሃገሪቷ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ከፋፍሎ እነሱ በጋራ ክንድ ለነጻነት፣ ለሰላምና ለዲሞክራሲ እያካሄዱት ካለው ትግል ለማዳከም የተቻለለትን ሁሉ ሲያደርግ ቆይቷል። ይህን ጸረ-ህዝብ ዓላማውን ለማሳካትም ህዝቦችን ከፋፍሎ ለመግዛት በሁሉም ስልቶች እየተጠቀመ ይገኛል።

የአሮሞ ነጻነት ግንባርና የአፋር ነጻነት ግንባር ፓርቲ በሁለቱ ህዝቦች አንድነት ላይ በማነጣጠር እየተፈጸመ ያለውን ሴራና ጥረት አጥቦቀው ያወግዛሉ። ይጋፈጣሉ። ሁለቱም ድርጅቶች የአፋርና የአሮሞን ህዝቦች ግንኙነት የሚያዳክም ማንኛውንም ድርጊት ለመጋፈጥ ያላቸውን አቋም በድጋሚ ይገልጻሉ።

ስለሆነም የአሮሞ ነጻነት ግንባርና የአፋር ነጻነት ግንባር የአፋር ህዝብና የአሮሞ ህዝብ እንዲሁም ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን የወያኔ/ኢሕአዴግ እኩይ ዓላማ አስቀድመው እንዲገነዘቡ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። ይህ የአገዛዝ እድሜው አልቆ ከመቀበሪያው አፋፍ የሚገኘው አምባገነን ስርዓት ተስፋ በመቁረጡ፣ ቡድኑን ስልጣን ላይ ለማቆየት ሲል ማንኛውንም አይነት ወንጀል ከመፈጸም ወደኋላ አይልም።

በመሆኑም የአላም ማህበረሰብ የወያኔ/ኢሕአዴግ ቡድን ማለቂያ የሌለው ግጭትን በህዝቦች መካከል ከመፍጠር ተቆጥቦ የህዝቦችን የበላይነትና የሃገር ባለቤትነት መብት ለማረጋገጥ ሁሉን-ቀፍ እርምጃ እንዲፈልግ ጫና እንዲያሳድሩበት እንጠይቃለን።

በመጨረሻም የአፋር ህዝብ፣ የአሮሞ ህዝብና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሌሎችም ህዝቦች የሕወሃት/ኢሕአዴግ ወያኔ መንግስት በመካከላቸው የሚሸርበውን ሴራ በንቃት በመጠበቅ፣ ስርዓቱ የሚፈጥራቸውን ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ መልዕክታችንን እናስተላልፋለን። ከዚህ ጋር ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የህዝቦችን ግንኙነት የሚያውኩ የወያኔ/ሕወሓት እኩይ እንቅስቃሴዎችንና ተግባራትን ህዝቡን በማስገዘብ ላይ ከፍተኛውን ድርሻ እንዲወጡና በጋራ ክንድ በመታገል ሰው-በላውን ስርዓት ከስልጣን ለማስወገድ እንዲንቀሳቀሱ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

ሰላም ያሸንፋል!!

የአፋር ነጻነት ግንባር ፓርቲ
የአሮሞ ነጻነት ግንባር
መጋቢት 28, 2018ዓም